

የ COVID-19 ስርጭትን ለመቀነስ የፊት መሸፈኛ ወይም ጭምብል ያድርጉ

ምልክቶቹ ባይኖሩም/ባይታይብዎትም እንኳን ሻይረሱ ሊኖርብዎት ይችላል።
 ካልተከተቡ የፊት መሸፈኛ ወይም ጭምብል በማድረግ እራስዎን እና ሌሎችን ይጠብቁ። ከተከተቡ፣
 ቤት ውስጥ ሲሆኑ የፊት ጭምብል ያድርጉ።

COVID-19 ያለበት ሰው

COVID-19 የሌለበት ሰው

COVID-19 ን የማሰራጨት እድል

ሁለቱም ሰዎች የፊት መሸፈኛ ሳያደርጉ + ከ 6 ጫማ ባነሰ ርቀት ሲሆኑ

በጣም ከፍተኛ

ጤነኛው ሰው የፊት መሸፈኛ አድርጎ + ከ 6 ጫማ ባነሰ ርቀት ሲሆን

ከፍተኛ

COVID-19 የያዘው ሰው ብቻ የፊት መሸፈኛ አድርጎ + ከ 6 ጫማ ባነሰ ርቀት ሲሆን

መካከለኛ

ሁለቱም ሰዎች የፊት መሸፈኛ አድርገው + ከ 6 ጫማ ባነሰ ርቀት ሲሆኑ

ዝቅተኛ

ሁለቱም ሰዎች የፊት መሸፈኛ አድርገው + ቢያንስ በ 6 ጫማ ርቀት ሲሆኑ

በጣም ዝቅተኛ

በቤት መቆየት

ፈጽሞ የለም